

የቤት ስራ አስፈላጊነቱ ለምንድን ነው?

የቤት ስራ ተማሪዎች በክፍል ውስጥ የተማሩትን እንዲያጠናክሩና ይህም ሁኔታ የቀለም ትምህርት ውጤታቸውን እንዲያሻሽሉ ያግዛቸዋል። በተጨማሪም የቤት ስራ ተማሪዎች ተነሳሽነት፣ የጊዜ አጠቃቀም ክህሎትና ሀላፊነት እንዲያዳበሩ ያግዛቸዋል። ይህም ሁኔታ በትምህርት ቤትና በቤት ያለውን ግንኙነት ያጠበቀል ምክንያቱም ወላጆች ልጆቻቸው ምን እንደተማሩ እንዲያስተውሉ ከማስቻሉም በላይ ለውጣቸውን ለመከታተል ይችላሉ።



ልጆቼ በቤት ስራ ላይ ስንት ጊዜ ማጥፋት ይገባቸዋል?

ደ ብሄራዊ ፒቲኤና ብሄራዊ የትምህርት ማህበር (ኤን ኢ ኤ): የሚከተሉት የቤት ስራዎች መጠን ይደገፋሉ፤

- *ከመዋለህጻናት እስከ 3ኛ ክፍል ላሉት በቀን ከ20 ደቂቃ ያልበለጠ።
- *ከ 4ተኛ እስከ 6ተኛ ክፍል ላሉት በቀን ከ20 እስከ 40 ደቂቃ።
- *ከ 7ተኛ እስከ 12ተኛ ክፍል ላሉት የሚደገፈው የጊዜ መጠን ተማሪው እንደሚወስደው ትምህርት አይነትና የትምህርት አይነት ብዛት ይለያያል ።

የቤትና የትምህርት ቤት ግንኙነት

የቤትና የትምህርት ቤት ግንኙነት አስፈላጊ ነው። ጥናቶች የሚያመለክቱት ወላጆች ለህጻናት አወንታዊ አስተያየትና ድጋፍ ካሳዩባቸው የቤት ስራቸውን ለመስራት ይነሳሳሉ። ከዚህ በታች ያሉት መንገዶች ህጻናት የቤት ስራ ለመስራት ጥሩ ዝንባሌ እንዲያዳብሩ ይረዳል፡

- * ልጅዎን ስለትምህርት ቤት ያውሩባቸው ማለትም ከትምህርት ቤት የሚወዱትን የሚጠሉትን እናም ለምን እንደሚጠሉት ወይም እንደሚወዱት ይጠይቁባቸው። ልጅዎ ወደርስዎ መቸውንም ጊዜ ቢሆን ችግር ማቅረብ እንደሚችሉ ያሳውቁባቸው።
- * ከልጅዎ መምህር ጋር ውይይት ያድርጉ። ስለ ልጅዎ የትምህርት ለውጥ ለመወያየት ቢያንስ በአመት ውስጥ ሶስት ጊዜ ያህል ለመግናኘት ያቅዱ። አንዴ ግንኙነቱ ከተመሰረተ አስቸጋሪ ነገሮችን ቢነሱ እንኩዋን ለመፍታት ቀላል ነው። (አንድ የሚያስተረጉም ክፈለጉ ይጠይቁ።)
- * በልጅዎ ትምህርት ቤት ውስጥ ያለውን ስርአት ትምህርት ይወቁ። በመማሪያ ክፍል ውስጥ የሚማሩትን ካወቁ ልጅዎን የቤት ስራቸውን ለማገዝ ይችላሉ።

የቤት ስራቸውን ለማገዝ አጋዥ ፍንጮች

- * ልጆች ከትምህርት ቤት በተሰጠው መዝገብ ላይ የቤት ስራዎችን እንዲጽፉ ያበረታቱ
- * ልጆች የቤት ስራቸውን እንዲያጠናክቁ ፀጥ ያለ ቦታና አስፈላጊውን ቁሳቁስ ይስጡባቸው።
- * ቴሌቪዥን የሚመለከቱበትን ጊዜ ይከታተሉ እናም የተወሰነ ጊዜ ለቤት ስራ ያስቀምጡ።
- * የልጅዎን ጥረት ያደንቁ። ልጅዎ እርዳታ ከጠየቅዎት የሚችሉ ከሆነ ይመልከቱን መልስ ሳይሰጡ ችግሩን ለመለየት ይሞክሩ።
- * እርስዎ ችግሩን መረዳት የማይችሉ ከሆነ ከመምህር እርዳታ እንዲያገኙ ያበረታቱት።
- * ልጅዎ ስማቸውን በቤት ስራቸው ላይ ማስቀመጣቸውን ያረጋግጡ። ብዙ ተማሪዎች የቤት ስራቸውን ለማስረከብ ይረሳሉ በዚህም ውጤታቸው ይወርዳል።
- * የልጅዎ የቤት ስራ ውጤት ከተሰጠው ሲመለስ ይመልከቱት ይህም የልጅዎን ለውጥ ይከታተሉበታል።